

አኅናኑ ማዕከል

አኅናኑ ማዕከል

በአማርኛ አማርኛ / ውስጥ ቤት

III 3

- Ghanaian folktale
- Wihean de Jager
- Mezemir Girma



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons





- Mezemir Girma (am)
- Wihean de Jager
- Ghanaian folktale

አኅናኑ ማዕከል / Anansi and Wisdom

globalstorybook.net

Global Storybooks





በደደ አዎን ስምች መንም እያወቀም ነበር፡፡ ስብል እንደት
እንደሚሸሩ፡ ስመናም ሆነ የአገጣሪያዎች ሲሆ እንደት እንደሚሰራ
መንም ፍሰት አልነበረችውም፡፡ በስሜ ያለው ጽፃፍ የተገለው
አምላክ ገን የዓለምን ሁሉ ጥበት ይዘ ነበር፡፡ በአንድ ገንዘብ
ወሰጥ በጥንቃቄ አስቀምጻት ነበር፡፡

...

Long long ago people didn't know anything. They didn't know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

መራቱም ላይ ወደቅ ፍርማከኩስ ወጥ፡፡ ባብዕም ለማንኛውም
ሰው በእነዚህ ተደረሰ፡፡ በሕይወም መከናወት ነበር ስምች እርሻ፡
ስመና፡ እንተገኘነኝ ለለቻንም ስምች መሰራት የሚቻልቻውን
ነገድች ሁሉ የተማሩኝ፡፡


...

It smashed into pieces on the ground. The wisdom was free for everyone to share. And that is how people learned to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the other things that people know how to do.

One day, Nyame decided that he would give the pot of wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay pot, he learned something new. It was so exciting!

...


አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት
አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት
አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት
አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት




In no time he reached the top of the tree. But then he stopped and thought, "I'm supposed to be the one with all the wisdom, and here my son was cleverer than me!" Anansi was so angry about this that he threw the clay pot down out of the tree.

...


የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት የኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት የኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት የኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት




የሰባው አንስ «ይህን ገንዘብ በአንድ ትልቅ ዘዴ በጥንቃቄ
አስቀምጻዋለሁ:: ከዚያም ሆለም ያወች ይሆናል!» ሲል
አስቦ:: እንደ ጽፅም ክርም ገምድ በሽከላው ገንዘብ ክሬ እስረ፤
ከዚያም በሆኑ ክሬ ጠወጣዎ:: ዘዴንም መወጣት ፕሮራ::
ገንዘቡ አሁንም አሁንም ገልበት ገልበቱን እያመታው ዘዴ
መወጣቱ ክበደዎ::

...

Greedy Anansi thought, "I'll keep the pot safe at the top of a tall tree. Then I can have it all to myself!" He spun a long thread, wound it round the clay pot, and tied it to his stomach. He began to climb the tree. But it was hard climbing the tree with the pot bumping him in the knees all the time.


ይህን ሁሉ ገዴም የአንስ ትንሽ ላይ ከዘሩ ለር ቅዱ
አየተከተተለው ነበር:: እሳም «አዘለኝው ተተወጣ አይሻልም
ወደ?» እለው:: አንስ ጥበት የሻወነት የንጂ ከእርጊው
ለማስር ቅዱን እውነትም አመቻ ነበር::

...

All the time Anansi's young son had been standing at the bottom of the tree watching. He said, "Wouldn't it be easier to climb if you tied the pot to your back instead?" Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back, and it really was a lot easier.